

የኢትዮጵያ ሴቶች መብት ማዕከል

(ለኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራዊ ፍትህና መብት፣ በዓለምአቀፍ ደረጃ የሚታገል ድርጅት)

በመከላኛው ምሥራቅ ሃገሮች በቤት ውስጥ አገልጋይነት ለሚሠሩ ሴቶች ድጋፍ የሚደረግ የእግር ጉዞ በዓለምአቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ሴቶች መብቶች ለማስከበር የተቋቋመው ድርጅት የኢትዮጵያ ሴቶች መብት ማዕከል (የኢ.ሴ.መ.ማ) ለኢትዮጵያዊያት ሴቶች ድጋፍ የእግር ጉዞ አዘጋጅቷል።

የጉዞው ዕለት የፊታችን ኦክቶበር 20/2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጥቅምት 10/2005 ዓ.ም ከዋሽንግተን ዲሲው Freedom Plaza (14th & Penn. Ave Northwest Washington DC.) ይካሄዳል። United States Capitol ደርሶ ወደ Freedom Plaza ተመልሶ ይጠናቀቃል። ጉዞው የሚጀመረው ከጠዋቱ በ9:30 ሲሆን በ12:30 ይፈጸማል።

የእግር ጉዞው ዓላማ በመካከለኛው ምሥራቅ ሃገሮች በቤት ውስጥ አገልጋይነት ከባርነት ባልተናነሰ ሁኔታ እጅግ አሠቃቂ ኑሮ ስለሚገኙ ኢትዮጵያዊያት ሴቶች ለማሳወቅ ነው።

ዓለምአቀፍ ማኅበረሰብ በመካከለኛው ምሥራቅ ሃገሮች በአገልጋይነት ስለሚሠሩ ኢትዮጵያዊያን ኑሮ ተገንዝቦ እጅግ የደነገጠው የዓለም ደቻላን ቪዲዮ ከተመለከተ በኋላ ነው። ቪዲዮው ባለፈው መጋቢት ቤይሩት በሚገኘው በኢትዮጵያ ቆንሲላ ደጃፍ ላይ ዓለም ደቻላ በአሠሪዎች እየተገፈተረችና እየተደበደበች ያለ ፈቃድ በግድ መኪና ውስጥ ስትወረወር ያሳያል።

ያ ቪዲዮ መላውን ዓለም የሰቀጠጠ ነበር። በኋላም ዓለም “እራሷን ገደለች” ተባለ። ሆኖም ዓለም ደቻላ በመካከለኛው ምሥራቅ ሃገሮች በሰው እጅ ከተገደሉ ወይም እራሳቸውን ካጠፉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያዊያት ሴቶች አንድ ናት።

ባለፉት አሥርት ዓመታት በመካከለኛው ምሥራቅ ሃገሮች በቤት ውስጥ ሠራተኛነት የሚያገለግሉ ኢትዮጵያዊያት ሴቶች ቁጥር እጅግ ጨምሯል። ወደዚያ ለሥራ የሚጎርፉ ሴቶች ቁጥር በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደማይቀንስም ይታመናል።

ለብዙዎች ሴቶች ከኢትዮጵያ ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ሃገሮች ሄዶ በቤት ውስጥ አገልጋይነት መተዳደር ብቸኛው የህይወት ተስፋቸው ነው። አብዛኞቹም ከድህነት እንደሚያወቸው ብቸኛ መንገድ አድርገው ያዩታል።

አሳዛኙ እውነታ ግን ሴቶቹ ልክ ወደሚላኩበት አገር ደርሰው ሥራ እንደጀመሩ ነው በቀጣሪዎቻቸው የመብቶች ረገጣው የሚጀመረው። ይደበደባሉ፣ ይሰደባሉ፣ ይደፈራሉ፣ ደመወዝ አይከፈላቸውም፣ እረፍት ወይም ከቦታ ቦታ የመዘዋወር ፍቃድ የላቸውም።

ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚሠሩበት ሃገርም ሆነ የገዛ ሃገራቸው መብቶቻቸው እንዳይደፈሩ አይከላከሉላቸውም።

የኢትዮጵያ ሴቶች የመብት ማዕከል - CREW በመካከለኛው ምሥራቅ አገሮች ተቀጥረው ለሚሠሩ ሴቶች ፍትህ ለጠየቁ ቡድኖችና ድርጅቶች ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ምስጋናውን ያቀርባል።

የኢትዮጵያ ሴቶች የመብት ማዕከል ይህን ግፍና በደል ለማስቆም፣ ዓለምአቀፍ ትብብር በመጠየቅ ጭምር ዘመቻ ጀምሯል። የዘመቻችን ዋና ዓላማ እነዚህ ደገንነታቸው እንዲጠበቅ የሚጣጡ ሴቶች ድምፅ እንዲሰማ ነው!

ይህንን ዘመቻ ከግብ ለማድረስ የኢትዮጵያ ሴቶች የመብት ማዕከል - CREW ፤

- መንግሥታት ሁሉ በሃገራቸው ውስጥ ተቀጥረው የሚያገለግሉ የባዕዳን ሴቶችን መብቶች የሚያስከብሩ ሕጎችን እንዲያወጡ፤

የኢትዮጵያ መንግሥት በበኩሉ፤

- በሺህቶች የሚቆጠሩ ሌሎች የቤት ውስጥ አገልጋይ ሴቶችን ወደ መካከለኛው ምሥራቅ አገሮች ከመላኩ በፊት ሁኔታው ለደህንነታቸው ምቹ መሆኑን እንዲገመግም፤

ሠራተኞቹን የሚረከቡ አገሮች፤

- ለማንኛውም ሠራተኛ እንደሚደረግ ሁሉ የቤት ውስጥ አገልጋዮች ሕጋዊ ኮንትራትና የመብቶች ጥበቃ ሠነድ እንዲኖራቸው እንዲያደርጉ፤

በሃገር ውስጥ ኢትዮጵያዊያንን ለሥራው የሚመለምሉ ኤጀንሲዎች፤

- - ሴቶቹ ምንም ዓይነት አካላዊ ጥቃት የማይደርስባቸው መሆኑን እንዲያረጋግጡ፣ ኢትዮጵያዊት የቤት ውስጥ አገልጋይ ማናቸውም ጥቃት ከደረሰባት የኢትዮጵያ መንግሥት ጊዜያዊ መጠለያ እንዲሰጣት፤

- የሞቱ ሴቶች በምን ምክንያት እንደሞቱ ተገቢው ሁሉ ምርመራ እንዲደረግ፤

በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሴቶች የመብት ማዕከል - CREW በመካከለኛው ምሥራቅ የሚገኙ የሴቶች ድርጅቶችና የሰብዓዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅቶች ይህን አግዛኝ ድርጊት ለማስቆም ከኛ ጋር በመተባበር እንዲሠሩ ጥሪ እናቀርባለን።

የኢሜል አድራሻችን፡- ethiowomen@gmail.com ነው፤ ፃፉልን።